

ይጨይህ እንጂ ትግሬው!

አይ! የትግራይ መሬ...ት!
 ውስጡ ማነው የሌለበት?
 ጉራጌው ነው፤ አሮሞው?
 አፋሩ ነው፤ ሱማሌው?
 ከምባታው ነው፤ ሃዲያው?
 ወላይታው ነው፤ ሲዳማው?
 ከቶ ማነው የቀረው?
 በቅርብ ከሚታወሰን፤
 ከአያት ቅድም አያቶቻችን ዘመን፤
 ለአድዋ፤ ለማይጨው ብለን፤
 ለባድመ ሰልሰን አጉርሰን፤
 ስንቱን 'አረ ስንቱን ገብረን፤
 ለዚያ መሬት ለዚያ ወገን፤
 ጥቃቱ ጥቃቱ ብለን ተብቅለን፤
 ነበር አስካሁን የቆየን።
 አይ! የትግራይ መሬት!
 በኢትዮጵያውያን ስጋና አጥንት የዳበረ፤
 በደማቸው የሰከረ፤
 እውን አንደዚያ መሬት ማን አለ?
 ትናንት በባእዳን ፤ ዛሬ በዘረኞች የበራየ፤
 መከራን ተቀብሎ በአሳት የጋየ ፤
 በባዶ 6 ልጆቹን ቀብሮ ያሰቃየ፤
 እንደ ትግራይ መሬት ማን አለ?
 ታሪካችን ይህን ቢያሳየንም፤
 ወያኔ ግን ይህን ክዶ፤
 “የአክሱም ሃውልት ለሌላው ምኑ ነው?
 የሁሉም ታሪክ በዘሩ ነው፤
 ትግራይ ምርጥ ዘር ነው፤
 ሌላው አናሳ ነው፤”
 በማለት ለሚሰብከው
 ትግሬው ምንድነው ያለው?
 ተቀበለው? ተቃወመው?
 እስኪ ድምጹን እንሰማው፤
 ይናገር አክሱሜው፤ ይናገር አድዋው፤
 ይናገር ሽራሮው፤ ይናገር ባድሜው።
 ጋሞናጎፋው፤
 ሀመርና ሽናሻው፤
 ገላብና ኮንሶው፤
 እኝዋክና አማራው፤
 እንደ ክርስቶስ በሞታቸው ህይወት ሰጥተው
 በፈንጂ ላይ ተረማምደው፤
 መሳሪያ አውርድ አሉኝ መሳሪያዎን ፈታሁ
 ኩብት ጓሮ እሰር አሉኝ ኩብቴን ከጓሮ አሰርኩ
 ንብን ምረጥ አሉኝ ሳልወድ ሰገዛ ኖርኩ
 ያሉኝን ሁል ባደርግ ከመሞትም አልዳኝኩ።
 የሰው መብት ሳልነካ መብቴን ተጠቅሜ
 እንደ ዜጋ ልኖር ቀዩየን ለቅቄ
 ከአስር ዓመት በላይ ከኖርኩበት መንደር
 ሀብትም ልጅ አፍርቼ ካለማሁት ሰፈር
 በቋንቋ ታድኝ ተለይቼ ከሰው

መሬቱን ያስከበሩት በህይወታቸው፤
 ቅጥረኛ ሆነው ነው? አገሬ ብለው?
 ይናገር እንጂ ይመስክር ትግሬው
 እስከ መቼ ነው ሹኩሹኩታው?
 በጥቂቶች ጨኸት ድብቃው፤
 ይለይልን እንወቀው
 ሰልፉ ማን ከማን ነው?
 ከአንዲት ኢትዮጵያ ነው? በዘር ከተለየው?
 በደቡብ አማራው ሲፈናቀል፤
 በምዕራብ አኝዋኩ ሲገደል፤
 በምስራቅ ሱማሌው ሲቃጠል፤
 ኦሮሞ ሲረግፍ እንደቅጠል፤
 አይገርምም ትግሬው ዝም ሲል!
 ሁሌም የባዕድ ወረራ ገፈት ቀማሽ፤
 የድህነት ማዕድ ተቆዳሽ፤
 አያስፈልግም ብሎ ነው የክፉ ቀን ፈጥኖ ደራሽ?
 ያ! ወገኑ አሳሩ አይለቀኝ ባዩ፤
 መከራ ፍዳውን ተቀባዩ፤
 እንዲህ ሲሰቃይ እያየ፤
 እንዴት አስጨከነው?
 እንግዳ አክባሪው ለሰው ተጨናቂው፤
 ለራቱ ሳይተርፈው ብሉልኝ የሚለው፤
 ደጉ የትግራይ ሰው?
 ምን ቢመቸው እንኳን ፤
 ቢደላው ሥርአቱ ፤
 የኛ ልጆች ናቸው ባለስልጣናቱ፤
 ቢያጠፉም ይሁኑ ብሎ ከማለቱ፤
 የሚያልቀው ወገኑ፤
 ይጥራው እንጂ ደሙ፤
 ሃዘኑ የቆጨው፤
 ውለታው ይሰማው፤
 ይናገር ይመስክር፤
 ይጨይህ እንጂ ትግሬው።

ነገ የአንተ ተራ ነው (ይግዛው እያሱ)

ካገር ውጣ ተባልኩ ሀብቴን ቅርሴን ዘርፈው።
 አገሬን ለቅቄ ወዴት ነው ምሔደው
 ሚስቴን ልጄን ጥየ እንዴት ነው ምኖረው
 ግራ ተጋባሁኝ ቆም ብዩ ባስበው።
 አማራ እንደውሻ ውጣ ውጣ ሚባል
 ምን ስላረገ ነው ታድኖ ሚገደል?
 በባዶ እግሩ ታግሎ መከራውን ባዩ
 ለነፍሱ ሳይሰስት ኢትዮጵያን ባቆየ
 እንዴት መኖር አይቻል በገዛ ሀገሩ

እንደ አውሬ ሚሳደድ በዱር በገደሉ።
እያየ መሞቱ ዝም ማለቱ በዛ
ቢተውን መልካም ነው ቅያም ባይበዛ።
መሳሪያ እንደፈታን ከብትም ጓር እንዳሰርን
ከአገር ውጡም ሲባል ከአገር እንደወጣን
ፀጥ ብለን አናይም ሚስት አምጡ እስከሚባል።
ግፉ በዝቶአል በጣም ዘራችን ሊያልቅ ነው
ተነሳ ወገኔ ነገ ያንት ተራ ነው።
ኢትዮጵያዊ ሁሉ በግፍ ምትገዛ
በቃን ብለን እንቁም አንየው በዋዛ።
በጋራ እንሰለፍ በለውጥ እንታደስ
አንድነት ሀይል ነው የጠላውን ሚያፈርስ።
ኢሕዴድ ደህዴን ብአዴን ቢባሉ
እንኳን ለህዝባቸው ለራስም አይሆኑ።
ሲሰደብ ዝም ሲል ሲባረር ዝም ሲል የኖረው አመራር
ዛሬ ተነፈሰ የሆኑን ሁል ሚስጥር።
ዕድሜው ለጡረታ መድረሱን ሳያውቀው
ጡረታ ነህ ሲባል አዎ ትክክል ነው
ብሎ እጅ የነሳ ባደባባይ ቆሞ
ዛሬ ወጣት ሆኖ ተሾመልን ደግሞ።
ይህ ነው እንግዲህ ሕዝብን የወከለው
ሀሌናውን ሽጦ ለሆዱ የደረው።
ሌሎቹም ቢሆኑ ከዚህ አይለዩ
ሁሎችም አንድ ናቸው በስም ቢለያዩ።

ወጥተን ነበር እንዴ ከአገር ከድንበሬ?
ኸረ ቆይ እማማ
እስቲ ልጠይቅሽ ጉዳችንን ልስማ
ታላቅ ወንድማችን እውጪ አገር ሚኖረው
እሱም ይባረራል? ጦቢያን ይፈልጋል?
ንገራኝ እማማ?
ይሄን ነገር ልስማ?!

አገርን ፍለጋ

(ዩሴፍ ዘካርያ)

የጨርቁን ጫፍ ጥለት
በአባራ ነትቦ ባንዲራ ያለበት
ጭምድ ድ አርጎ ይዞ ህፃኑ ጠየቀ
ግራ ቀኝ እያየ እየተሳቀቀ
“አገራችሁ ሂዱ” ሰዎቹ የሚሉን
የት ነው አገራችን?
ጥለትሽ ላይ ያለው ያገርሽ መለያ
የት ናት ኢትዮጵያ?
የት ጋር ተጀምራ የት ጋር ነው ምታልቀው?
አፈርና ወንዙ ባህል ሐይማኖቱ ይት ጋር ነው ማለየው?
እዚህ አይደለችም? ወደምንሄድበት እዚያናት ኢትዮጵያ?
ወጥተን ነበር እንዴ ከናታቻን ጉያ?
ውስጥ ሆነን ውጭ ነበርን?
እንደዚህ ጨክነው አጣድፈው ሚገፉን
ወዴት ነው ምንሄደው?
ወዴት ናት አገራ?